



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሚያያዚያ 23 ቀን 2011

ዓለም አቀፍ የላባደሩን ቀን

የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ ሰቆቃ ቀጣይ ሆኗል

ሚያያዚያ 1969—ኢሕአፓና ደጋፊዎቹ የላባደሩን ቀን በሰላማዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ ሲያከብሩ በአረመኔው ደርግና ጭፍሮቹ ከሺ በላይ የሆኑት በየቀበሌው ተረሽነው ሲገደሉ ሌሎችንም ከእስር ቤት አውጥተው ረሽነዋል። ሁሌም በዚህ ቀን የምንዘክራቸው ሰማዕታት ናቸው። ዛሬም ይህን ቀን ስናከብር በሹሞቹ የወያኔ አገዛዝ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ ከድጡ ወደ ማጡ መስመጡን በማጤን ነው ።

ለዓመታት የሠራተኛው ነጻ ማህበር ታግዶ ተለጣፊ ማህበር በምትኩ ተሰይሞ አለ። በደርግ የተጀመረው በወያኔም በሹሞቹም ዛሬም ቀጥሏል። ለዘመናት ልንል በምንችለው ደረጃም በአሁኑ ወቅት ሠርቶ አደሩ ሕዝብ የኑሮ ዋስትና ተነፍጎ እየተበዘበዘ ይገኛል። ሙብቱን ለማስከበር ሲነሳም አፈናና ግድያ እየመጣበት ቆይቷል። የሠራተኛ ሕግ የሚባለውን አሁንም በስራ ውሎ ያለው የባርነት ህግ ነው። ባዕዳን በሰርቶ አደሩ ላይ ሙሉ የረገገና ብዝበዛ ሙብት ተሰጥቷቸው ላባደሩን ያሰቃያሉ። የኑሮ ውድነት ጣራ ጥሶ ወጥቶ ባለበት የሰርቶ አደሩ የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ምላሽ ያጣ ከመሆኑ በላይ የአሁኖቹ ሹሞችም ደሞዝ አለመጨመር ኤኮኖሚያዊ ብልህነት ነው ሲሉን እየሰማን ነው። የየካቲት አብዮት ቁልፍ አንቀሳቃሽ የነበረው የኢትዮጵያ ላባደር ዛሬ ከዓመታት በኋላ ያኔ ይሻለው ነበር በሚያስኝ የከፋ ሁኔታ ላይ መገኘቱ ምንም ጥርጥር የለውም። ግንጠላ ከኤርትራ ላባደሮች አለያይቶታል። ዘረኛ ሥርዓትም ጎድቶታል። ሙብቱን ማስከበሪያ የጋራ ማህበር ባለመኖሩ አንድነቱን አጠናክሮ ሊታገል አልቻለም። ለሰርቶ አደሩ ሙብት የተዋደቁትን እነ አበራ ገሙን፤ ማርቆስ ሐጎስና ብዙዎቹን ሰመዕት ስናስታውስ የላባደሩ ትግል ከግቡ አለመድረሱን መገንዘብ መገደዳችን አልቀረም ።

ህገወጥና ተለጣፊው የሠራተኛ ማህበር በአስችኳይ ፈርሶ ላባደሩ በነጻነት የራሱን ማህበራትና የጋራ ተቋም መመስረት መቻል አለበት። ያለፈውን መቀጠል ጸረ ሥርቶ አደር አቅዋምና እርምጃ ነው። በእስር የሚማቅቁትም የሰርቶ አደሩ ታጋዮች ገና አልተፈቱምና መፈተታቸው የግድ መሆን አለበት። የባርነት ህጉ ተሸሮ ሠርቶ አደሩ ሕዝብ በነጻ መክሮና በድምጹ የሚያጸድቀው የሠራተኛ ህግ መደንገግ ይገባዋል። የሰርቶ አደሩ ሕዝብ ከኑሮ ውድነት ተመጣጣኝ የሆነ ደሞዝ ሊከፈለው፤ የባርነት የስራ ሁኔታ ሊወገድለትም ያስፈልጋል። ባለው ሁኔታ ሠርቶ አደሩ በይፋም በህቡዕም፤ በሁሉም ፈርጅና መስክ መደራጀቱ ወሳኝ ሆኖ ይገኛል ብንል ትክክል ነው። ቀጥሎ ያለው ዘረኝነትና የግፍ አገዛዝ ጸረ ሰርቶ አደር በመሆኑ ይህ አገዛዝ ተወግዶ በሽግግር መንግሥት መተካቱም ቀን ቀጠሮ የማይሰጠው ግዳጅ ነው ።

የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ ሙብቶች በትግላችን ይከበሩ !
ዘረኛው ጸረ ላባደር ጸረ ሕዝብ ስርዓት ይውደም !
ኢትዮጵያዊነት ያቸንፋል !!

EPRP
P.O.BOX 73337
Washington DC, 20056
USA

Email ESPIC@aol.com
Website www.eprp.com

EPRP
BP 30022
92276 Bois Colombes cedex
France